

ሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ

የአንድ ቀን የመስክ ጉዞ (ፊልድ ትሪፕ) የወላጅ/አሳዳጊ ፍቃድ መስጫ ፎርም

መመሪያዎች:

ለሲያትል ፓብሊክ

ስኩልስ ሰራተኞች:

- 1) ለአንድ የመስክ ጉዞ አንድ ፎርም ተጠቀሙ።
- 2) ገጽ አንድ ላይ ያለውን ትምህርት ቤቱን የሚመለከት የፎርም ክፍል ሙሉት።
- 3) ለአንድ ተማሪ አንድ ተጨማሪ ፎቶ ኮፒ የተደረገ ቅጂ አዘጋጁ።
- 4) ወላጆች እና ተማሪዎች እንዲፈረሙበት አንድ ቅጂ ወደ ቤት ላኩ።
- 5) የጉዞው ዋና መሪ በመስክ ጉዞ ወቅት ፊርማ ያለው ዋናውን ቅጂ ከሱ ጋር ፎቶ ኮፒ ደግሞ የትምህርት ቤቱ ቢሮ ውስጥ ፋይል ላይ አኑሮ መተው አለበት።

ተማሪዎች:

- 1) ገጽ 1 ላይ የሚገኘውን “የተማሪዎች ስምምነት” ጠቅላላ ሙሉት።

ወላጆች/ ሕጋዊ አሳዳጊዎች ተማሪው ከ18 ዓመት በታች ከሆነ ወይም ተማሪው ቢንደን 18 ዓመት ከሆነው፤

- 1) ገጽ 2 ላይ የሚገኘውን “የአደጋ እውቅና እና የፍቃድ መስጫ” የሚለውን ክፍል ይምሉት።
- 2) ገጽ 2 ላይ የሚገኘውን “የሕክምና ፍቃድ መስጫ” የሚለውን ክፍል ይምሉት።

በትምህርት ቤቱ የሚሞላ	የትምህርት ቤት ስም:	የተማሪው ስም:
	የመስክ ጉዞው ቀን (ቀናት):	የመስክ ጉዞ መድረሻ (የሚካሄድበት ቦታ):
	ዓላማ(ዎች):	
	የተመደቡ እንቅስቃሴዎች:	
	ቁጥጥር: (አንዱን ይምረጡ) _____ በዚህ የመስክ ጉዞ ወቅት በማንኛውም ጊዜ ተማሪዎች በቀጥታ በአዋቂ የጉዞ መሪዎች አስፈላጊ ጥበቃ ያደረጉላቸዋል። _____ በዚህ የመስክ ጉዞ ወቅት ቀጥሎ ከተገልጸው ሁኔታ በስተቀር ተማሪዎች በቀጥታ በአዋቂ የጉዞ መሪዎች አስፈላጊ ጥበቃ ያደረጉላቸዋል።	
የመጓጓዣ ዓይነት: (የሚመለከተው አንዱን ይምረጡ) <input type="checkbox"/> የእግር ጉዞ <input type="checkbox"/> የትምህርት ቤት አውቶቡስ <input type="checkbox"/> የህዝብ መጓጓዣ <input type="checkbox"/> ሌላ _____		
የተማሪዎች መነሻ ቦታ: _____ ስዓት _____		
የተማሪዎች የሚመለሱበት ቦታ: _____ በግምት ስዓት _____		
ሐላፊነት ያለው/ያላቸው የጉዞ መሪዎች ስም ዝርዝር: _____		
የጉዞ መሪዎች/አተማሪ ድርሻ: _____ (የመጨረሻ ከፍተኛ ድርሻ ለከመዋለህጻናት እስከ 5 ⁺ ላሉ 10:1; የመጨረሻ ከፍተኛ ድርሻ ከ5 ⁺ በላይ ላሉ 15:1)		
የተማሪዎች ስምምነት		
በዚህ የመስክ ጉዞ በምሳረፍበት ወቅት የሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ እና የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ወኪል እንደሆንኩ ይገባኛል። ተገቢ መመሪያዎች እና መመዘኛዎች መከብር እንዳለባቸው ይገባኛል። መልካም ስነምግባር ለመከተል ሐላፊነት እወስዳለሁ። በተጨማሪም በመሰረታዊው የትምህርት ቤት ሕጎች እና የሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ መሰረታዊ ሕግ- የትክለክሉ ተግባራት/ባህሪዎች ድንጋጌ መሰረት እንደምመራ ቃል እገባለሁ።		
የተማሪው ፊርማ _____	ቀን _____	
የተማሪው ፊርማ _____		
ቀን _____		

የተማሪው ወይንት

ሊያጋጠሙ ለሚችሉ አደጋዎች እውቅና መስጫ እና የሙብት መስጫ

የእኔ/የልጄ በዚህ የመስክ ጉዞ መሳተፍ ሙሉ በሙሉ በፈቃድ መሆኑን እና መሳተፊ/መሳተፋ እኔ/ልጄን ለተወሰነ አደጋ (አደጋዎች) ሊያጋጠሙ እንደሚችሉ ይገባኛል። ስለ መስክ ጉዞው እዚህ ፎርም ውስጥ ገጽ 1 ላይ የተሰጠውን መግለጫ አንብቦ መልእክቱ ገብቶኛል ስለሆነም እራሴን/ልጄን የተመደቡት የመስክ ጉዞው እንቅስቃሴዎች ላይ ለመሳተፍ/አንዲሳተፍ ፈቅጃለሁ።

ልጄ በሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ ጥበቃ ስር በለበት ወቅት ወይም የመስክ ጉዞው ተጀምሮ እስኪያልቅ እኔ/ልጄ በዚህ የመስክ ጉዞ በምሳተፍበት/በሚሳተፍበት ወቅት ከኔ/ከልጄ መሳተፍ ጋር የተሳሰረ ወይም በኔ/በልጄ ምክንያት ሰው ላይ ወይም ንብረት ላይ ለሚደርስ ጉዳት የሆነ በቸልተኝነት ወይም በግዴለሽነት የሚፈጸም ተግባር ጨምሮ ሙሉ በሙሉ ላላፈነት እውስጥ ሆኖ በተጨማሪም ለጥፋቱ ለመካስ እና የሲያትል ፓብሊክ ስኩልስን በላይኛው ላልጠይቅ፣ ከዚህ የመስክ ጉዞ ጋር በተሳሰረ ከሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ ጋር ግንኙነት ያለው የሆነ ግለሰብ እና ማህበራት እኔ/ልጄ በዚህ የመስክ ጉዞ በመሳተፋችን ምክንያት የሆነ የይገባኛል ጥያቄ ላላሳየ ወይም ተጠያቂ ላላደርግ ተሰማምቻለሁ።

በመስክ ጉዞው መሳተፍ ከትምህርት ቤት ግቢ ውጪ እና ንብረት ሌላ በመጠቀም የሚካሄዱ እንቅስቃሴዎችን ያጠቃልላል ስለዚህ የሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ ይሁን ሰራተኞቹ ወይም በጎ ፈቃደኞቹ ስለ ቦታው ወይም ንብረቱ ሁኔታ ይሁን አጠቃቀም የሆነ ግዴታ ላላፈነት እንደማይወስዱ ይገባኛል/አውቃለሁ።

በመስክ ጉዞው ወቅት እኔ/ልጄ የሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ ጥበቃ ስር ከሚደርግበት እንቅስቃሴ የቀረን እንደሆነ የሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ ለጥበቃችን ላላፈነት እንደማይወስድ ይገባኛል። እንደዚህ ያሉ አጋጣሚዎች እዚህ ስምምነት ስር ገጽ 14 ላይ “ጥበቃ” በሚለው ዓምድ ላይ ስፍረዋል።

እኔ/ልጄ ይህን ጽሑፍ አንብብን እንደገባን አረጋግጣለሁ በተጨማሪም የሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ የተማሪዎች ሙብቶች እና ላይኛነትቶች ስር የሰፈሩት መመሪያዎች እና ስምምነቶች በሚያዙት መሰረት ልንመራ እና በመማህራን፣ ሰራተኞች እና ላይኛዎች የሚሰጥ መመሪያ እና ውሳኔዎች ልንመራ ተስማምተናል። የሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ አካላትን ሕጎች፣ መመዘኛዎች እና መመሪያዎች የማስተግበር ሙብት አለው። እኔ/ልጄ እነዚህን መመሪያዎች ካላከበርን ወይም በሆነ ምክንያት የሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ ሌሎችን የመስክ ጉዞ አሳላት ይጠቅማል ብሎ ካመን በሆነ ግዜ ከዚህ የመስክ ጉዞ ሊከለከልን እንደሚችን አስማማለሁ በተጨማሪም እኔ/ልጄ ወደ ቤት በራሳችን ወጪ ምንም ገንዘብ ሳይመለስልን ወደ ቤት ሊመልሰን ይችላል። በተጨማሪም የጉዞ መሪዎች የመስክ ጉዞውን እንቅስቃሴ የግለሰቦች ወይም የጉዞ ቡድኑን ደህንነት ለመጠበቅ ሊቀይሩት ይችላሉ።

የሕክምና ፈቃድ መስጫ

እኔ/ልጄ ጤኛ አካላዊ ይሁን አእምሮዊ ሁኔታ ላይ እንደምገኝ አረጋግጣለሁ። በተጨማሪም እኔ/ልጄ ልዩ ከዚህ የመስክ ጉዞ ሊያስቀር የሚችል የጤና ወይም አካላዊ ሁኔታ እንደሌለብን አረጋግጣለሁ።

እኔ/ልጄ በመስክ ጉዞ ወቅት መውሰድ የሚገባን ወይም የግድ መውሰድ ያለብን መድሃኒት ወይም/ለው በላኪም የታዘዘ መድሃኒት ካለን ለሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ ማሳወቅ እንዳለብኝ ይገባኛል።

ልጄ/ከፍሉ ላይ አደጋኛ በሽታ ወይም የመቁሰል አደጋ ካጋጠመ እና ጉዳዩ በባለ ሙያ ላይኛነት አስተያየት የአደጋ ግዜ የሕክምና አገዛዝ ከሆነ እንዲያካሄዱ ከዘዙ አስፈላጊውን ያሕክምና አርዳታ እንዲሰጡት በፈርማዬ ፍቃዴን እገልጻለሁ። በተጨማሪም የመስክ ጉዞ መሪዎች ልጄን/ከፍሉን እኔን ወክለው እንደወላጅ ሆነው እላይ በተገለጸው የመስክ ጉዞ እንዲሳተፉ እና አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ወደ ሆስፒታል በሚገባበት ወይም በሚወጠበት ወቅት እኔን ወክለው እንዲሰሩ ፈቃድ አሰጣለሁ።

ልጄ በዚህ የመስክ ጉዞ ወቅት መውሰድ ያለብን መድሃኒት የለውም።

ልጄ በዚህ በፈቃድኩት የመስክ ጉዞ ወቅት መውሰድ ያለብን መድሃኒት አለው።

አዎን መውሰድ ያስፈልገዋል ካሉ እባክዎ እታች በተሰጠው ቦታ ላይ የመድሃኒቱን ግዴታ እና ተፈላጊ የመድሃኒቱ አስጣጥ ሁኔታ ይግለጹ። መድሃኒቱ እንደ አስፈላጊነቱ የሚሰጥ ከሆነ፣ መድሃኒቱ መሰጠት ያለበት ሁኔታ የሚያሳዩ ምልክቶች ወይም ሁኔታዎች ይግለጹ በተጨማሪም ተጨማሪ መጠን በድጋሚ መሰጠት ያለበት የግዜ ይግለጹ።

አመካኛ ሰድሚው በፊያንስ 18 ዓመት ከሆነ የሚቀጥለው ዓረፍተ ነገር በተማሪው መነበብ እና መፈረም አለበት። በፊያንስ 18 ዓመት እንደሆነኩ አረጋግጣለሁ። እላይ ያለው ስምምነት አንብቦ ገብቶኛል የቀረቡት ሁኔታዎች እና ስምምነቶች እቀበላለሁ በሚለው መሰረትም ለስምምነቱ እገዛለሁ።

የተማሪው ፊርማ _____ ቀን _____

አመካኛ ሰድሚው ከ18 ዓመት በታች ከሆነ የሚቀጥለው ዓረፍተ ነገር በተማሪው ወላጆች ወይም ሕጋዊ አሳዳጊዎቹ መነበብ እና መፈረም አለበት።

እኔ የአመልካቹ ወላጆች እና ሕጋዊ አሳዳጊ መሆኔን አረጋግጣለሁ። እላይ ያለው ስምምነት አንብቦ ገብቶኛል የቀረቡት ሁኔታዎች እና ስምምነቶች እቀበላለሁ። ስምምነቱ በሚለው መሰረትም ለስምምነቱ በስሜ እና በልጄ ስም ተሰማምኜ

ለ _____ በሁሉም የመስክ ጉዞው እንቅስቃሴዎች እንዲሳተፍ ፈቅጃለሁ።
(ተማሪ)

የወላጆች/አሳዳጊዎች ፊርማ _____ ቀን _____

ተማሪው፣ በፊያንስ 18 ዓመት በላይ ከሆነ ወይም ወላጆች/ሕጋዊ አሳዳጊዎች ይህን እታች ያለውን ፎርም የግድ መሙላት አለበት።

የተማሪው ስም ከነ አባት (የሚነበብ)፡ _____

አድራሻ፡ _____

ቴሌፎን፡ (ሞባይል) _____ (የቤት) _____ (የስራ) _____

በአደጋ ግዜ ተጠያቂ ስው ስም ከነ አባት፡ _____

ከተማሪው ጋር ያለው ዝምድና፡ _____

የአደጋ ግዜ ተጠሪ የስልክ ቁጥር(ቁጥሮች)፡ _____

በወላጆች/አሳዳጊዎች ወይም ተማሪዎች መሙላት ያለበት